

# Est

## Chapter 2

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

1  
 ልጅ (H0853) ስሜት (H2060) ልጅ (H0853) ገደር (H2142) ልጅ (H0325) ገደር (H4428) ገደር (H2534) ገደር (H7918) ገደር (H0428) ገደር (H1697)  
 ልጅ (H0853) ስሜት (H2060) ልጅ (H0853) ገደር (H2142) ልጅ (H0325) ገደር (H4428) ገደር (H2534) ገደር (H7918) ገደር (H0428) ገደር (H1697)  
 ልጅ (H0853) ስሜት (H2060) ልጅ (H0853) ገደር (H2142) ልጅ (H0325) ገደር (H4428) ገደር (H2534) ገደር (H7918) ገደር (H0428) ገደር (H1697)

ከዚህም ገር ልጅ የገንዘብ የአርጋጭነት ቀጣ በበረደ ጊዜ አስጠንቅቆ ያደረገውን የደረደባትን ገር አሰበ።

2  
 ልጅ (H4758) ስሜት (H0853) ገደር (H1330) ገደር (H5291) ገደር (H4428) ገደር (H1245) ገደር (H8334) ገደር (H4428) ገደር (H5288) ገደር (H0559)

ገንዘብ የሚያገለግል ብላቴኖች እንዲህ አሉት። ልጅ ልጅ የሆኑ ደናገል ለገንዘብ ይፈለጉለት፤

3  
 ልጅ (H5291) ስሜት (H3605) ልጅ (H0853) ገደር (H6908) ገደር (H4438) ገደር (H4082) ገደር (H3605) ገደር (H6496) ገደር (H4428)

ገደር (H1896) ገደር (H3027) ልጅ (H0413) ገደር (H0802) ገደር (H0413) ገደር (H1002) ገደር (H7800) ልጅ (H0413) ገደር (H4758) ገደር (H1330)

ገደር (H8562) ገደር (H5414) ገደር (H0802) ገደር (H8104) ገደር (H4428) ገደር (H5631)

ሌሎችን ከሚጠብቅ ከገንዘብ ገደር እጅ በታች እንዲያደርጋቸው ልጅ ልጅ ሆኑ ገንዘብ ሆኖ ሌሎች ገደር ይሰበስቡአቸው ዘንድ ገንዘብ በመገንዘብ አገሮች ሆኖ ሌሎችን ገደር፤ ቅባትና የሚያስፈልጋቸውም ይሰጣቸው፤

4  
 ገደር (H4428) ገደር (H1697) ገደር (H3190) ገደር (H2060) ገደር (H8478) ገደር (H4428) ገደር (H3190) ገደር (H5291)

ገደር (H5291) ገደር (H5291)

ገንዘብ የሚያገለግል ብላቴኖች እንዲህ አሉት። ልጅ ልጅ የሆኑ ደናገል ለገንዘብ ይፈለጉለት፤

5  
 ገደር (H8096) ገደር (H2971) ገደር (H4782) ገደር (H8034) ገደር (H1002) ገደር (H7800) ገደር (H1961) ገደር (H3064) ገደር (H0376)

ገደር (H1145) ገደር (H1145) ገደር (H7027)

እንደ አይሁዳዊ የቀስ ልጅ የሰሜኤል ልጅ የኤዎዕል ልጅ መርዶክዎስ የሚባል ብንያሚድ በሱሳ ገንዘብ ነበረ።





16	ותִּלְקַח	אֶסְתֵּר	אֶל-	הַמֶּלֶךְ	אֶחְשׂוּרוֹשׁ	אֶל-	בֵּית	מְלָכוֹתַי	בְּתָרְשׁ	הַעֲשִׂירֵי	הַיּוֹם
	ወሰደ	አስቴር	-ወደ	ንጉሥ	አሐሥዌርስ	-ወደ	ቤት	የእሱ-kingdom	ወር	አስረረኛ	አሱ
	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H0635</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H0325</a>	<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H4438</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H6224</a>	<a href="#">H1931</a>

תָּרַשׁ  
 ወር  
 Tevet  
[H2887](#)

בַּשָּׁנָה  
 900  
[H8141](#)

שָׁבַע  
 ሰባት  
[H7651](#)

לְמַלְכוֹתַי  
 የእሱ-kingdom  
[H4438](#)

እርጤክስም በነገሠ በሰባተኛው ዓመት አዳር በሚባለው በአሥራ ሁለተኛው ወር አስቴር ወደ ንጉሥ ቤት ተወሰደች።

17	וַיֵּאָבֵב	אֶת-	מְכַל-	הַנְּשִׂים	וַתִּשָּׂא	חַן	וַחֲסֹד	לְפָנָיו	מְכַל-	הַבְּתוּלֹת
	ወደደ	(את)	ሁሉ	ሴት	ሣ	ጸ	ቸርነት	ፊት	ሁሉ	ድንግል
	<a href="#">H0157</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0635</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H2580</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1330</a>

וַיִּשֶׁם  
 አደረገ  
 crown-of-  
[H3804](#)

מְלָכוֹת  
 የእሱ-kingdom  
[H4438](#)

בְּרֵאשִׁיהָ  
 ራስ

וַיִּמְלִיכָהּ  
 ገሠ

תַּחַת  
 -ከ-ታች  
[H8478](#)

וַשְׂתִּי  
 Vashti  
[H2060](#)

ንጉሡም ከሴቶች ሁሉ ይልቅ አስቴርን ወደደ። በዓይነም ከድናግል ሁሉ ይልቅ ሞገስንና መወደድን አገኘች፤ የመንግሥቱም ዘውድ በራስባ ላይ አደረገ። በአስጢንም ፋንታ አገሣት።

18	וַיַּעַשׂ	הַמֶּלֶךְ	מִשְׁתָּה	גְּדוּל	לְכָל-	שָׂרָיו	וַעֲבָדָיו	אֶת	מִשְׁתָּה	וַהֲנַחָה
	አደረገ	ንጉሥ	ግብዣ	ታላቅ	ሁሉ	አልቃ	አገልጋይ	(את)	ግብዣ	and-relief
	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H4960</a>	<a href="#">H0635</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8269</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4960</a>	<a href="#">H0635</a>	<a href="#">H2010</a>

לְמַדְיָנוֹת  
 for-the-provinces  
[H4082](#)

עָשָׂה  
 አደረገ

וַיִּתֵּן  
 ሰጠ

מִשְׂאֵת  
 ድርሻ

כֶּיֶד  
 እጅ

הַמֶּלֶךְ  
 ገሥ

ንጉሡም ስለ አስቴር ለባለምዋሎቹ ለአገልጋዮቹ ሁሉ ሰባት ቀን ያህል ትልቅ ግብዣ አደረገ፤ ለአገሮቹም ሁሉ ይቅርታ አደረገ። እንደ ንጉሡም ለጋስነት መጠን ስጦታ ሰጠ።

19	וַבְּהַקְבִּץ	בְּתוּלוֹת	שְׁנִית	וּמַרְדֵּכָי	יִשָּׁב	בְּשַׁעֲר-	הַמֶּלֶךְ
	ተሰብሰቡ	ድንግል	ሁለተኛ	ሞርዶክያስ	ኖረ	በር	ንጉሥ
	<a href="#">H6908</a>	<a href="#">H1330</a>	<a href="#">H8145</a>	<a href="#">H4782</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H4428</a>

ድናግሉም ዳግመኛ በተሰበሰቡ ጊዜ መርዶክዮስ በንጉሡ በር ይቀመጥ ነበር።

20	אֵין	אֶסְתֵּר	מִנְגֵּדַת	מִזְלֵדָה	וְאֶת-	עֲמֻנָה	כַּאֲשֶׁר	צָנְהָ	עָלֶיהָ	וְאֶת-	מֵאַמֶּר
	የለም	አስቴር	ነገረ	ትውልዱ	(את)	ሕዝብ	እንደ	አዘዘ	-በ	(את)	ዕዘዘ
	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H0635</a>	<a href="#">H5046</a>	<a href="#">H4138</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0545</a>	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3982</a>

מַרְדֵּכָי  
 ሞርዶክያስ

אֶסְתֵּר  
 አስቴር

עָשָׂה  
 አደረገ

כַּאֲשֶׁר  
 እንደ

הִיָּתָהּ  
 ሆነ

בְּאִמְנָה  
 in-guardianship

אֵת  
 -ከ-ር

ס  
 s

አስቴርም ከእርሱ ጋር እንዳደገችበት ጊዜ የመርዶክዮስን ትእዛዝ ታደርግ ነበርና መርዶክዮስ እንዲዘዛት አስቴር ወገንጥንና ሕዝብጥን አልተናገረችም።

21	בַּיּוֹם	הַהֵם	וּמַרְדֵּכָי	יִשָּׁב	בְּשַׁעֲר-	הַמֶּלֶךְ	קֶצֶף	בְּגִתָּן	וַתָּרַשׁ	שְׁנֵי	סָרִיסֵי
	ቀን	እነሱ	ሞርዶክያስ	ኖረ	በር	ንጉሥ	ተቁጠ	Bigthan	and-Teresh	ሁለት	ጃንደረቦች
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H4782</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H7107</a>	<a href="#">H0904</a>	<a href="#">H8657</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H5631</a>

הַמֶּלֶךְ  
 ገሥ

מִשְׁמַרְבֵּי  
 ጠበቀ

הַחֹף  
 the-threshold

וַיִּבְקְשׁוּ  
 ፈለጉ

לְשַׁלְּחַת  
 ለከ

דָּ  
 እጅ

בַּמֶּלֶךְ  
 ገሥ

אַחֲשֹׁרַשׁ  
 አሐሥዌርስ

በዚያም ወራት መርዶክዮስ በንጉሡ በር ተቀምጦ ሳለ ደጁን ከሚጠብቁት ከንጉሡ ጃንደረቦች ሁለቱ ገበታና ታራ ተቈጡ። እጃቸውንም በንጉሡ በእርጤክስ ላይ ያነሡ ዘንድ ፈለጉ።

22	וַיִּנְדַּע	הַדָּבָר	לְמַרְדֵּכָי	וַיִּגָּד	לְאַסְתֵּר	הַמְּלִיכָה	וַתֵּאֶמֶר	אֶת-	בְּשֵׁם	מַרְדֵּכָי
	አወቀ	ቃል	ሞርዶክያስ	ነገረ	አስቴር	ንጉሥ	አለ	አስቴር	ሰም	ሞርዶክያስ
	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H4782</a>	<a href="#">H5046</a>	<a href="#">H0635</a>	<a href="#">H4436</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0635</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H4782</a>

ነገሩም ለመርዳክዮስ ተገለጠ። እርሱም ለንግሥቲቱ ለአስቴር ነገራት፤ አስቴርም በመርዳክዮስ ስም ለንጉሡ ነገረች።

לפני ፊት	הימים ቀን	הַבָּרִי ቃል	בְּסֹפֶר መጽሐፍ	וַיִּכְתֹּב ጻፈ	עַן ዛሬ	עַל- -በ	שְׁנֵיהֶם ሁለት	וַיִּתְּלוּ ሰቀለ	וַיִּמְצְאוּ አገኙ	הַבָּרִי ቃል	וַיִּבְקְשׁ ፈለገ	23
<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H1697</a>		<a href="#">H3789</a>	<a href="#">H6086</a>		<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H8518</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H1245</a>	
										פ ¶	הַמִּלֶּךְ: ንጉሥ <a href="#">H4428</a>	

ነገሩም ተመረመረ፣ እንዲህም ሆኖ ተገኘ፣ ሁለቱም በዛፍ ላይ ተሰቀሉ፤ ያም በንጉሡ ፊት በታሪክ መጽሐፍ ተጻፈ።